



በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጸም ጥቃት እና የህይወት አጋር (ፓርትነር) ቪዛዎች

የህይወት አጋር (ፓርትነር) ቪዛ ያላቸው ግለሰቦች ከአውስትራሊያ ላለመውጣት ሲሉ ብቻ አደገኛ በሆነ ግንኙነት ውስጥ መቆየት አይኖርባቸውም።

አውስትራሊያ ውስጥ በቤት ውስጥ እና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም አመጽ ተቀባይነት የለውም።

የህይወት አጋር፣ የቤተሰብ አባላት ወይም በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዎች የቪዛ ሁኔታዎን አጠያያቂ ሊያደርጉት አይችሉም።

ጊዜያዊ የህይወት አጋር (ፓርትነር) ቪዛ (ንዑስ ክፍል 309 ወይም 820) ወይም የኤፌኛ ቪዛ (ንዑስ ክፍል 300) ካለዎት እና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት ካጋጠመዎት ግንኙነትዎ ከተቋረጠ በአውስትራሊያ የሰደተኝነት ህግ ውስጥ የእርስዎን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት በቋሚ የህይወት አጋር ቪዛዎ (ንዑስ ክፍል 100 ወይም 801) ማመልከቻ እንዲቀጥሉ የሚያስችል ዝግጅት አለ።

እርስዎ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው አደጋ ላይ እንደሆነ ካወቁ **000** ብለው ፖሊስ ጋር ይደውሉ።
የአውስትራሊያ ፖሊሶች ደህንነትን የሚያስጠብቁና ሊታሙኑ የሚችሉ ናቸው።
ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት በ**1800 737 732** ላይ 1800RESPECT ብለው ይደውሉ።
አስተርጓሚ በነጻ ማግኘት ከፈለጉ **131 450** ይደውሉ።

የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) በምንም ዓይነት ሁኔታ በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃትን አይታገስም።

በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚደረግ ጥቃት በህጉ ላይ እንደማይጸድቅ ይቆጠራል። በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል ጥቃት በማድረስ ወንጀል የሚፈጽም ግለሰብ፣ ወንድም ሆነ ሴት ሊሆን ይችላል፤ እስር ቤት ሊገባ ይችላል።

በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት፣ በአንድ የህይወት አጋር አእምሮ ውስጥ አንደኛው ወገን ደህንነት እንዳይሰማው ወይም ፍርሃት እንዲያደርግበት በማድረግ ግለሰቡን/ቧን ለመቆጣጠር ሲባል አንደኛው ወገን የሚንጸባርቃቸው ባህርያት ወይም ማስፈራሪያዎች ናቸው።

አውስትራሊያ ውስጥ የቤት ውስጥ ወይም በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት የደረሰበት ከአገልግሎ ሰጪዎች እርዳታ ማግኘት ይችላል።

የቪዛ ወይም የሰደተኝነት ሁኔታዎ ምንም ይሁን ምን እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

ግንኙነቱ ቢያበቃም ባያበቃም ምንም ለውጥ አይመጣም - እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

1800RESPECT የአውስትራሊያ ብሄራዊ ጾታዊ ጥቃት፣ የቤተሰብ እና የቤት ውስጥ ጥቃት የምክር አገልግሎት (Australia's national sexual assault, family and domestic violence counselling service) ሰጪ ነው። ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የሰልክ እና የአንላይን የምክር አገልግሎት እና መረጃ ይሰጣል። ምክር ሰጪዎቹ ያዳምጡዎታል፤ ጥያቄዎችዎን ይመልሳሉ እንዲሁም በአካባቢዎ ወደሚገኙ ሌሎች እገዛ ሰጪዎች ይመሩዎታል።

በ**1800 737 732** ይደውሉ ወይም የ፡- በ www.1800RESPECT.org.au አድራሻ **1800RESPECT** ድረ-ገጽን ይጎብኙ።

አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?

የትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) (TIS)ን በስልክ ቁጥር **131 450** ደውለው ያነጋግሩ። TIS ባልደረባ የሆነ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር እንዲነጋገሩ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም። ሁሉም የሰልክ ጥሪዎች ከከፍተኛ ነጻ ከመሆናቸውም በላይ ጉዳዮችሁ በሚሰጥር ይያዛል።

በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት ጋር በተያያዘ ቪዛ ላላቸው የተዘጋጀ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡-

የቤተሰብ ጥቃትንና ቪዛን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት **የአገር ውስጥ ጉዳይ ዘርፉን (Department of Home Affairs) ድረ ገጽ** በ www.homeaffairs.gov.au አድራሻ ይጎብኙ።